

በስመ ኦብ ወወልድ ወመንፈስቅዱስ

አሐዱ አምላክ አሜን።

የጥያቄዎቻችሁ መልሶች

መምህር፡ ቀሲስ ሰሎሞን ሙሉጌታ

E-mail: kesisolomon@gmail.com

ቦታ፦ ቦሌ ደብረ ሳሌም መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ
በየሳምንቱ ረቡዕ ከ12:30 – 1:30 ምሽት

ጥቅምት ፲፩ ቀን ፳፻፩ ዓ.ም.

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች መልሶች

1. እግዚአብሔር በእውነት ከገቢያችን 10% ይፈልጋል?... ሳስበው ትንሽ የበዛ ይመስለኛል።

- እግዚአብሔር 100% ሁለመናችንን ሊፈልግ ወይም ምንም ላይፈልግብንም ይችላል።
- አንተም በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም አሳብህ በፍጹምም ኃይልህ ጌታ አምላክህን ውደድ። ማር 10 :
- ጥንታዊቱ ቤተ ክርስቲያን ይኸንኑ ታደርግ ነበር። ያመኑትም ሕዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሩአቸው፤ ገንዘባቸውም ሁሉ በአንድነት ነበረ እንጂ ካለው አንድ ነገር ስንኳ የራሱ እንደ ሆነ ማንም አልተናገረም። ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። በመካከላቸው አንድ ስንኳ ችግረኛ አልነበረምና፤ መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ እየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና፤ በሐዋርያትም እግርአጠገብ ያኖሩ ነበር፤ ማናቸውም እንደሚፈልግ መጠን ለእያንዳንዱ ያካፍሉት ነበር። ትውልዱም የቆጵሮስ ሰው የነበረ አንድ ሌዋዊ የሴፍ የሚሉት ነበረ፤ እርሱም በሐዋርያት በርናባስ ተባለ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው፤ እርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረው። የሐ. ሥራ 4:32-37።
- ጌታችንም በጎ ፍርድንና ምህረትንም ሳያንድሉ ለአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ከገቢያቸው 10% እንዲከፍሉ የሰሙትን አሳስቦአል። እናንተ ግብዞች ጻፎችና ፈሪሳውያን፤ ከአዝሙድናክ እንስላል ከከሙንም አሥራት ስለምታወጡ፤ ፍርድንና ምሕረትን ታማኝነትንም፤ በሕግ ያለውን ዋና ነገር ስለምትተው፤ ወዮላችሁ፤ ሌላውን ሳትተው ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። ማቴ 23 : ።

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች መልሶች

- እኛ የምንሰጠው በጥቂቱ 10% ቢሆንም አይሁድ በብሉይ ለእግዚአብሔር ብዙ ስጦታ ይዘው ይቀርቡ እንደነበር አናስተውል።
- እግዚአብሔር ዓለምን ፈጥሯል። ዘፍጥ 1:1።
- እግዚአብሔር ሙታንን አንሥቷል። አልዓዛርንም ከመቃብር ጠርቶ ከሙታን ሲያስነሣው ከእርሱ ጋር የነበሩት ሕዝብ ይመሰክሩለት ነበር። ዮሐ 5:28-29።
- እግዚአብሔር ሕሙማንን ፈውሷል። ኢየሱስም ዘወር ብሎ አያትና። ልጄ ሆይ፥ አይዞሽ፤ እምነትሽ አድኖሻል አላት። ሴቲቱም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ዳነች። ማቴ 9:22።
- አምላካችን እግዚአብሔር ከእኛ ምንም አይፈልግም የሚያስፈልገን እኛ ነን። እኛ የእግዚአብሔር ቃል ለዓለም ሁሉ እንዲደርስ ከአካባቢያችን ጀምሮ ሁሉ በተስፋ እግዚአብሔር እንዲኖሩ በየአጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት በየአቅማችን መሳተፍ ይጠበቅብናል፤ ከምስጢራተ ቤተክርስቲያንም ተሳትፎ ማድረግ ያስፈልገናል። ከእናንተ እያንዳንዱ የአንዱን ሽክም ይሸከም እንዲሁም የክርስቶስን ሕግ ፈጽሙ። ገላ 6:2።
- በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ፊል 2:12።

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች

መልሶች

2. ዐሥራት ብሰጥ በእውነት እግዚአብሔር ይባላል? እግዚአብሔርን በዚህ መፈተን እችላለሁ?

- አዎን! በእርግጥ በብዙ ምክንያቶች እግዚአብሔርን መፈተን መልካም ያልሆነ ነው።
 - በምድረ በዳ ምን ያህል አስቈጡት፤ በበረሃም አሳዘኑት። ተመለሱ፤ እግዚአብሔርንም ፈተኑት፤ የእስራኤልንም ቅዱስ አሳዘኑት። መዝ 100 : 1-6
 - ኢየሱስም፤ ጌታን አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ ተጽፎአል አለው። ማቴ 4:7
 - በማሳሰብ እንደ ፈተናችሁት አምላካችሁን እግዚአብሔርን አትፈታተኑት። ዘፃግ 10 : 1-3
- ይሁን እንጂ በአንድ ነገር ብቻ ግን እንድንፈትነው ፈቅዶልናል።
በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አሥራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ፤ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስስላችሁ በዚህ ፈተኑኝ፤ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሚል 1 : 1-3

3. እኔ የምሰጠው ጥቂት ሰለሆነ ብሰጠው የሚያመጣው ለውጥ አለ? ለበጎ ተግባራት እንዲውል ብሰጠውስ?

- አዎን የሚያመጣው ለውጥ አለ! መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ካላቸው ከጥቂቱ የሰጡትን እግዚአብሔር ባርኮ እንዳበዛው በሚያስረዱ ምሳሌዎች የተሞላ ነው።
- የሰራጥታዎ መበለት አንዲት ማድጋ ዘይት
- ውኃም ልታመጣለት በሄደች ጊዜ ወደ እርስዋ ጠርቶ ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ትመጭ ዘንድ እለምንሻለሁ አላት። እርስዋም፤ አምላክህ ሕያው እግዚአብሔርን! በማድጋ ካለው ከእኛ ዳቂት፤ በማሰርም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ የለኝም እነሆም፤ ገብቼ ለእኔና ለልጄ እጋግረው ዘንድ በልተነውም እንሞት ዘንድ ጥቂት እንጨት እስበስባለሁ አለች። ኤልያስም አላት። አትፍሪ ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሸው አድርጊ አስቀድመሽ ግን ከዳቂቱ ለእኔ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጭልኝ፤ ከዚያም በኋላ ለአንቺና ለልጅሽ አድርጊ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና። በምድር ላይ እግዚአብሔር ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ፤ ዳቂቱ ከማድጋ አይጨረስም፤ ዘይቱም ከማሰሮው አይጎድልም። እርስዋም ሄዳ እንደ ኤልያስ ቃል አደረገች እርስዋና እርሱ ቤትዋም ብዙ ቀን በሉ። በኤልያስም እጅ እንደ ተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ዳቂቱ ከማድጋው አልተጨረሰም፤ ዘይቱም ከማሰሮው አልጎደለም። ቀዳ 17 : 1-4

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች

መልሶች

ጌታችን ባርኮ አምስት ሺህ ሕዝብ የመዝገብ ስምዐት እንጀራና ሁለት ዓሦች።

ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድርያስ። አምስት የገብስ እንጀራና ሁለት ዓሦ የያዘ ብላቴና በዚህ አለ፤ ነገር ግን እነዚህን ለሚያህሉ ሰዎች ይህ ምን ይሆናል? አለው። ኢየሱስም፦ ሰዎቹን እንዲቀመጡ አድርጉ አለ። በዚያም ስፍራ ብዙ ሣር ነበረበት። ወንዶችም ተቀመጡ ቊጥራቸውም አምስት ሺህ የሚያህል ነበር። ኢየሱስም እንጀራውን ያዙ፤ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጡ፤ ደቀ መዛሙርቱም ለተቀመጡት ሰዎች ሰጡአቸው እንዲሁም ከዓሣው በፈለጉት መጠን። ከጠገቡም በኋላ ደቀ መዛሙርቱን። አንድ ስንኳ እንዳይጠፋ የተረፈውን ቊጥርስራሽ አከማቹ አላቸው። ስለዚህ አከማቹ፤ ከበሉትም ከአምስቱ የገብስ እንጀራ የተረፈውን ቊጥርስራሽ አሥራ ሁለት መሶብ ሞሉ።

ያሐ : ::

ጌታችን ገንዘባችንን፤ ጊዜያችንን ሆነ ሙሉ በሙሉ ራሳችንን ለበጎ ተግባራት እንድናውል አስተምሮናል።

የቤተክርስቲያንን ዐሥራት ለቤተክርስቲያን አገልግሎት እንዳይጓደል መስጠታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ለበጎ

አድራጎትም የምናደርገውንም ያበረታታል። ሌላውን ሳትተዉ ይህን ልታደርጉ ይገባችሁ ነበር። ማቴ : ::

አዎን ዐሥራታችንም የተወሰነው መጠኑ ለበጎ አድራጎት ይውላል።

4. ዐሥራት መክፈል ባልችልሽ? የተሻለ ሥራ ሰርቼ የተሻለ ገቢ ማግኘት እስክችል ድረስ ሳልከፍል ብቆይሽ?

- ይህ በእኛ፤ በንስሐ አባታችንና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ጉዳይ ነው። አንዳንዶች መስጠት አትችልም ሲሉ ሌሎች ደግሞ እንኳን ዐሥራቱን ሌላም ትችላለህ እያሉን ያለፍንባቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ። ዋናው ቁምነገር የምንሰጠው መጠን ላይ አለመሆኑን ልብ በሉ።

- ጌታችን በባለጠጎች ከተሰጠው ይልቅ ሁለት ዲናር በሰጠችው ድሃ መበለት መደሰቱን “ዓይኑንም አንሥቶ መባቸውን በመዝገብ የሚጥሉ ባለ ጠጎችን አየ። አንዲትም ድሀ መበለት ሁለት ሳንቲም በዚያ ስትጥል አየና። እውነት እላችኋለሁ፤ ይህች ድሀ መበለት ከሁሉ ይልቅ አብልጣ ጣለች፤ እነዚህ ሁሉ ከትርፋቸው ወደ እግዚአብሔር መዝገብ ጥለዋልና፤ ይህች ግን ከጉድለትዋ የነበራትን ትዳርዋን ሁሉ ጣለች አለ።” ሉቃስ 21:1-4።

- ዋናው ቁምነገር ለመስጠት የሚያነሳሳን እውነተኛ ውስጣዊ መንፈስ ነው። በትክክለኛ መንፈስ የሚሰጥ ጥቂት ስጦታ ታላቅ ዋጋ አለው። ለዝናና ለክብር የሚሰጥ ታላቅ ስጦታ መንፈሳዊ ዋጋው እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ከሚሰጥ ታናሽ ስጦታ እጅግ ያነሰ ነው።

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች መልሶች

5. አሁን ዐሥራት መክፈል ባልችልሽ?

- ይህ ከሆነ ያለንበትን አስቸጋሪ ሁኔታ በጸሎትና በምልጃ ለእግዚአብሔር እንግለጥለት። ከምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን በመሳተፍ ቤተክስቲያንም እያገዘችን የእግዚአብሔርንም እርዳታ እንፈልግ።
- “መሥዋዕትን ብትወድድስ በሰጠሁህ ነበር የሚቃጠለውም መሥዋዕት ደስ አያሰኝህም። የእግዚአብሔር መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። የተሰበርውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይንቅም።”
መዝሙር 50:16-17።
- በገንዘብ ልንሰጠው የማንችል ብንሆን እንኳ ቤተ ክርስቲያን ከጊዜያችን፤ ከችሎታችን የምናቀርበውን ስጦታ ተቀብላ ልትጠቀምበት ትችላለች። ለመጠቆምም ያህል በተ ክርስቲያንንና ዙሪያዋን ማጽዳት፤ በበዓላት ምግቦችን ቀርቦ ማብሰል፤ መንፈሳዊ ጽሑፎችን መጻፍ፤ ሥፍራዎችን መጠበቅ፤ የሂሳብ ... ሥራዎችን በመሥራት ማገዝ፤ ማስተማር ወዘተ። ምን ማቅረብ እንዳለባችሁ አታውቁም? ከንስሐ አባቶቻችሁ ጋር ተነጋገሩ የተለያዩ ሐሳቦችን ይሰጡአችኋል።
- ፈጽማችሁ አቅቶአችሁ በችግር ማጥ ውስጥ ከሆንን ከንስሐ አባቶቻችን ጋር እንመካከር መፍትሔ ይፈልጉልናልና። “በዚያም ወራት ነቢያት ከኢየሩሳሌም ወደ አንጾኪያ ወረዱ፤ ከእነርሱም አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ተነሥቶ በዓለም ሁሉ ታላቅ ራብ ሊሆን እንዳለው በመንፈስ አመለከተ፤ ይህም በቀላውዴዎስ ቂሣር ዘመን ሆነ። ደቀ መዛሙርትም እያንዳንዳቸው እንደ ችሎታቸው መጠን አዋጥተው በይሁዳ ለሚኖሩት ወንድሞች እርዳታን ይልኩ ዘንድ ወሰኑ፤ እንዲህም ደግሞ አደረጉ። በበርናባስና በሳውልም እጅ ወደ ሽማግሌዎቹ ሰደዱት።” የሐዋሥ 11:27-30።

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች

መልሶች

6. እግዚአብሔርን ዐሥራት ሳልከፍል ልወድገው አልቻልኩም እንዴ?

- ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት እንደ ሆነ በግልጽ አስረድቶናል።
- “ትእዛዜ በእርሱ ዘንድ ያለቸው የሚጠብቃትም የሚወደኝ እርሱ ነው፤ የሚወደኝንም አባቴ ይወደዋል እኔም እወደዋለሁ ራሴንም እገልጥለታለሁ።” ዮሐ 14:21።
- “ኢየሱስም መለሰ አለውም። የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፤ አባቴም ይወደዋል ወደ እርሱም እንመጣለን በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን።” ዮሐ 14:23።
- “የማይወደኝ ቃሌን አይጠብቅም፤ የምትሰሙትም ቃል የላከኝ የአብ ነው እንጂ የእኔ አይደለም።” ዮሐ 14:24።
- “ነገር ግን አብን እንድወድ ዓለም ሊያውቅ፥ አብም እንዳዘዘኝ፥ እንዲሁ አደርጋለሁ። ተነሡ፤ ከዚህ እንሂድ።” ዮሐ 14:31።
- “እኔ የአባቴን ትእዛዝ እንደ ጠበቅሁ በፍቅሩም እንደምኖር፥ ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ።” ዮሐ 15:10።
- ደቀመዛሙርቱም እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ምን ማለት እንደ ሆነ በግልጽ አስረድተውናል።
- “ትእዛዛቱን ልንጠብቅ የእግዚአብሔር ፍቅር ይህ ነውና፤ ትእዛዛቱም ከባዶች አይደሉም።” 1ኛ ዮሐ 5:3።
- “ትእዛዙንም የሚጠብቅ በእርሱ ይኖራል እርሱም ይኖርበታል፤ በዚህም በእኛ እንዲኖር ከሰጠን ከመንፈሱ እናውቃለን።” 1ኛ ዮሐ 3:24።
- “አውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስት ትእዛዝ ከሚመለሱ የጽድቅን መንገድ ባላወቁት በተሻላቸው ነበርና።” 2ኛ ጴጥ 2:21።

ዐሥራትን አስመልክቶ የተነሡ ጥያቄዎች

መልሶች

7. ታዲያ አሥራቱን መክፈል እንዴት መጀመር እችላለሁ?

- ጥሩ የመጀመሪያ መንገድ የሚሆነን የምንሰጠውን በጽሑፍ በመግለጽ ቃል መግባት ነው። ልትሰጡ የምታስቡትን ጻፉ እግዚአብሔር ደግሞ በመስጠት ይጎበኛችኋል። የምትሰጡት ገቢውን እንደምታገኙበት ሁኔታ በሳምንት፣ በወር፣ በሦስት ወር፣ በግማሽ ዓመት፣ በዓመት ሊሆን ይችላል። በምንገባውም የጽሑፍ ቃልኪዳን እግዚአብሔር ባርኮ ከሰጠን ስጦታ በመስጠት ለእግዚአብሔር ትእዛዝ ታዛዥነታችንን እንገልጻለን።
- “ይህንም እላለሁ። በጥቂት የሚዘራ በጥቂት ደግሞ ያጭዳል፤ በበረከትም የሚዘራ በበረከት ደግሞ ያጭዳል። እግዚአብሔር በደስታ የሚሰጠውን ይወዳልና እያንዳንዱ በልቡ እንዳሰበ ይስጥ፤ በገዝን ወይም በግድ አይደለም።” 2ኛ ቆሮ 9:6-7።
- አሁን ለመስጠት ቃል መግባታችን መልካም ነው። እስካሁን ድረስ በየወሩ ለቤተክርስቲያን ከምንሰጠው ይልቅ ለመዝናኛ (ለፊልሞች፣ ለተለያዩ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች፣ ማታ ማታ እራት በመገባበዝ ወይም በመጠጣት፣ ...) የምናወጣው የበዛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በግልጽ አሁን ቅደም ተከተላችን ይዛባል። አስቀድሞችሁ በደንብ ስሌቱን ሥሩ። ቀጥሎ ጸልዩ፤ አስቡበት፤ ከቤተሰብ ጋር ተወያዩ፤ ከንስሐ አባታችሁም ጋር እንዲሁ። ታዲያ ቅጽበታዊ ነገር አይጠበቅም መጽሐፍ የሚያዘንን የእግዚአብሔርን 10% ግን እንስጥ።
- “ንጹሕ የሆነ ነውርም የሌለበት አምልኮ በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ይህ ነው፤ ወላጆች የሌላቸውን ልጆች ባልቴቶችንም በመከራቸው መጠየቅ፤ በዓለምም ከሚገኝ እድፍ ሰውነቱን መጠበቅ ነው።” ያዕ 1:27።
- “አቤቱ፤ መርምረኝ ልቤንም እወቅ ፍተነኝ መንገዴንም እወቅ በደልንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ እይ የዘላለምንም መንገድ ምራኝ።” መዝ 138:23-24።
- “እንዳስተውል አድርገኝ፤ ሕግህንም እፈልጋለሁ በፍጹም ልቤም እጠብቀዋለሁ።” መዝ 118:34።

ዐሥራትን የምንሰጥባቸው አሥር ዋና ዋና ምክንያቶች

10. አባታችን እግዚአብሔር አዘነዋል። ሚል 3:10። “በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አሥራቴን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቡ።”
9. ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነዋል። ማቴ 6:1-4። “ለሰዎች ትታዩ ዘንድ ምጽዋታችሁን በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ፤ ያለዚያ በሰማያት ባለው አባታችሁ ዘንድ ዋጋ የላችሁም። እንግዲህ ምጽዋት ስታደርግ፣ ግብዞች በሰው ዘንድ ሊከበሩ በምኩራብ በመንገድም እንደሚያደርጉ በፊትህ መለከት አታስነፋ፤ እውነት እላችኋለሁ፣ ዋጋቸውን ተቀብለዋል። አንተ ግን ምጽዋት ስታደርግ ምጽዋትህ በስውር እንዲሆን ቀኝህ የምትሠራውን ግራህ አትወቅ፤ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል።”
8. ጥንታዊቱ ቤተ ክርስቲያን ትፈጽመው ነበር። እንዲያውም ከ10% በላይ። ዮሐ.ሥራ 4:32-37።
“ያመኑትም ሕዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሩአቸው፣ ገንዘባቸውም ሁሉ በአንድነት ነበረ እንጂ ካለው አንድ ነገር ስንኳ የራሱ እንደ ሆነ ማንም አልተናገረም። ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ በታላቅ ኃይል ይመሰክሩ ነበር፤ በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበረባቸው። በመካከላቸው አንድ ስንኳ ችግረኛ አልነበረምና፤ መሬት ወይም ቤት ያላቸው ሁሉ እየሸጡ የተሸጠውን ዋጋ ያመጡ ነበርና። በሐዋርያትም እግር አጠገብ ያኖሩ ነበር፤ ማናቸውም እንደሚፈልግ መጠን ለእያንዳንዱ ያካፍሉት ነበር። ትውልዱም የቆጵሮስ ሰው የነበረ አንድ ሌዋዊ ዮሴፍ የሚሉት ነበረ፣ እርሱም በሐዋርያት በርናባስ ተባለ ትርጓሜውም የመጽናናት ልጅ ነው፤ እርሻም ነበረውና ሽጦ ገንዘቡን አምጥቶ ከሐዋርያት እግር አጠገብ አኖረው።”
7. ልባችንን በሰማያዊ ነገር ላይ ለማድረግ ይረዳናል። ማቴ 6:21። “መዝገብህ ባለበት ልብህ ደግሞ በዚያ ይሆናልና።”
6. እግዚአብሔር የሰጠውን ያበዛዋል። ዮሐ 6:8-13።
5. ለእግዚአብሔር እንሰጥ ዘንድ የፍቅር መግለጫ ነው። ዮሐ 15:13።
“ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም።”
4. ቤተ ክርስቲያን አገልግሎትዋን እንድትፈጽም ለተቸገሩት እንድትደርስ ይረዳታል። 1ኛ ቆሮ 16:2።
“እኔ ስመጣ ይህ የገንዘብ ማዋጣት ያን ጊዜ እንዳይሆን፣ ከእናንተ እያንዳንዱ በየሳምንቱ በፊተኛው ቀን እንደ ቀናው መጠን እያስቀረ በቤቴ ያስቀምጥ።”
3. ጌታችንን ማክበር ይገባናልና። 2ኛ ቆሮ 8:2-5። “በብዙ መከራ ተፈትነው ሳሉ የደስታቸው ብዛትና የድህነታቸው ጥልቅነት የልግስናቸውን ባለ ጠግነት አብዝቶአል፤ እንደ ዓቅማቸው መጠን ከዓቅማቸውም የሚያልፍ እንኳ ወደው እንደ ሰጡ እመስክርላቸዋለሁና። ለቅዱሳን በሆነው አገልግሎት እንዲተባበሩ ይህን ቸርነት በብዙ ልመና ከእኛ ይለምኑ ነበር፣ አስቀድመውም በእግዚአብሔር ፈቃድ ራሳቸውን ለጌታ ለእኛም ሰጡ እንጂ እንዳሰብን አይደለም።”
2. እግዚአብሔር እንድንፈትነው የፈቀደበት ብቸኛ ጉዳይ ነውና። ሚል 3:10።
“የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ፣ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈሰሰላችሁ በዚህ ፈትነኝ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር።”
1. እግዚአብሔር ብናደርግ የበረከትን ዝናብ እንደሚያዘንብልን ቃል ገብቶበታልና። ሚል 3:10።

ወሰብሐት ለእግዚአብሔር።

ይቆያን።